



# Storybooks Canada

[storybookscanada.ca](http://storybookscanada.ca)


ጥዕታ ስዓልን ከእያት ጋር / Holidays with grandmother

Written by: Violet Otieno

Illustrated by: Catherine Groenewald

Translated by: (am) Dawit Girma


This story originates from the African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

ጥዕታ ስዓልን ከእያት ጋር

Holidays with grandmother



✎ Violet Otieno

🔗 Catherine Groenewald


📄 Dawit Girma

💬 Amharic / English

📖 Level 4

(imageless edition)






አዶንጎና አፒዮ ከአባታቸው ጋር ከተማ ነው የሚኖሩት። ዓመት በዓልን በጉጉት ይጠብቃሉ። ትምህርት ስለሚዘጋ ሳይሆን በዚያ አጋጣሚ እያታቸውን የማየት እድል ስለሚያገኙ ነው። የሴት እያታቸው አሳ በሚመረከቡት መንደር ከትልቁ ሐይቅ አጠገብ ይኖራሉ።

...

Odongo and Apiyo lived in the city with their father. They looked forward to the holidays. Not just because school was closed, but because they went to visit their grandmother. She lived in a fishing village near a large lake.






በነጋታው ጠዋት በአባታቸው መኪና ሆነው ጉዞ ጀመሩ። ተራራውን  
እያቆራረጡ፣ የዱር እንስሳትና የሻይቅጠል ማሳዎችን አልፈው እየሄዱ ነው።  
የሚያልፉ መኪናዎችን እየቆጠሩ፣ መዝሙር እየዘመሩ ነው የሚሄዱት።

...

Early the next morning, they left for the village in their  
father's car. They drove past mountains, wild animals  
and tea plantations. They counted cars and sang songs.




አዶንጎ እና አፒዮ ወደ ትምህርት ቤት ሲመለሱ ለጓደኞቻቸው አገር ቤት  
ስለነበራቸው ቆይታ ነገሯቸው። አንዳንድ ልጆች የከተማ ህይወት ጥሩ  
እንደሆነ ያስባሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ገጠር የተሻለ እንደሆነ ይስማቸዋል።  
ሁሉም ሰው አዶንጎ እና አፒዮ በጣም ግሩም የሆኑ እያት እንዳላቸው  
ይስማማሉ።


...


When Odongo and Apiyo went back to school they told  
their friends about life in the village. Some children felt  
that life in the city was good. Others felt that the village  
was better. But most of all, everyone agreed that  
Odongo and Apiyo had a wonderful grandmother!

አጽገኝ እና አፒዮ ሁለቱም ተቃቅደው ጥቅም አገልግለዋል።  
...  
Odongo and Apiyo both hugged her tightly and said  
goodbye.



ከጊዜ በኋላ ልጆቹ ይከማቸውና ተጎሩ።  
...  
After a while, the children were tired and fell asleep.






ከመንደሯ ሲደርሱ አባታቸው ቀሰቀሳቸው። አያታቸው እመት ንያር ካንያዳ ዛፍ ጥላ ስር ምንጣፍ ላይ ቁጭ ብላ ረፍት ስታደርግ አገኗት። ጠንካራና ቆንጆ ሴትዮ ናት።

...


Father woke up Odongo and Apiyo as they arrived in the village. They found Nyar-Kanyada, their grandmother, resting on a mat under a tree. Nyar-Kanyada in Luo, means ‘daughter of the people of Kanyada’. She was a strong and beautiful woman.



አባታቸው ሊወስዳቸው ሲመጣ እነሱ በበኩላቸው መሄድ አልፈሉም። ልጆቹ ንያር ካንያዳን አብራቸው ወደ ከተማ እንድትሄድ ጠየቀቻቸው። ፈገግ አለችና እንዲህ አለች፣ <<አይ ልጆቼ ከተማ ለመኖር እንኳ አርጅቻለሁ። ዳግም ወደኔ ዘንድ እስክትመጡ እጠብቃችኋለሁ።>>

...

When their father came to fetch them, they did not want to leave. The children begged Nyar-Kanyada to go with them to the city. She smiled and said, “I am too old for the city. I will be waiting for you to come to my village again.”




፡፡ ዕገሃ ቲሃሃ << ረገዕ ያገመጀመ ፡ ልህሃጽሃ >> ፡፡ ሲረሃሃ ሃሃ << ጥቂሃሃ ፋጋህ ረገሃዕ ያገመጀመ >> ፡፡ ፋጊህህ ፋህጽህ ቲሐፋጋህ ረፋህዝሪዕ ልዕተህህ ቺጃሃ ጃሃዕ ፡፡ ቲዘፍ ረግዚመ ፋህጽህ ኃጥቲቲህህ ፋህጽጋ ጋሁህህ ኑፍረህ ጋፍረ

...

Nyar-Kanyada welcomed them into the house and danced around the room singing with joy. Her grandchildren were excited to give her the presents they brought from the city. "First open my gift," said Odongo. "No, my gift first!" said Apiyo.

"No, my gift first!" said Apiyo.




፡፡ወታደራዊነትና ፍትህ ማረጋገጫ፡፡  
 ፡፡ወታደራዊነትና ፍትህ ማረጋገጫ፡፡  
 ፡፡ወታደራዊነትና ፍትህ ማረጋገጫ፡፡

...

But too soon the holidays were over and the children had to go back to the city. Nyar-Kanyada gave Odongo a cap and Apiyo a sweater. She packed food for their journey.


journey.



ስጦታዎችን ከከፈተች በኋላ እያትዬው የልጅ ልጅቿን መረቀቻቸው።

...


After she opened the presents, Nyar-Kanyada blessed her grandchildren in a traditional way.



ሲጨርሱ ሁሉም በአንድ ላይ ሆነው ሻይ ጠጡ። እያታቸው ከሽያጭ ያገኘችውን ገንዘብ በመቁጠር አገዟት።

...


At the end of the day they drank chai tea together. They helped grandmother to count the money she earned.



ከዚያም አድጎና ገደብ ወጣ። ሆኖም ለገደቡ ስሜት ማሰር  
።ዘያ

...


Then Odongo and Apiyo went outside. They chased  
butterflies and birds.



ሆላላ ቀን ልጅና ልጅና ገደቡ ወጣ። ሆኖም ለገደቡ ስሜት ማሰር  
።ዘያ

...


On another day, the children went to the marketplace  
with Nyar-Kanyada. She had a stall selling vegetables,  
sugar and soap. Apiyo liked to tell customers the price of  
items. Odongo would pack the items that customers  
bought.



ዛፍ ላይ ይወጣሉ፤ ሐይቁ ውስጥም ይንቦጫረቁ ነበር።

...

They climbed trees and splashed in the water of the lake.



አንድ ቀን ጠዋት አዶንጎ የአያቱን ላሞች ሳር ለማጋጥ ወደመስክ ወሰዳቸው። ላሞቹም ወደጎረቤት ማሳ ሮጠው ገቡ። የማሳው ባለቤት ገበሬ በአዶንጎ ተናደደበት። አስፈራራው፣ ሰብሉን ስለበሉበት ላሞቹን እንደሚወስድበት አስፈራራው። ከዚያ ቀን በኋላ ላሞቹ ዳግም ችግር እንዳይገጥማቸው ይጠነቀቅ ጀመር።

...

One morning, Odongo took his grandmother's cows to graze. They ran onto a neighbour's farm. The farmer was angry with Odongo. He threatened to keep the cows for eating his crops. After that day, the boy made sure that the cows did not get into trouble again.

፡፡ወታደራዊ ጥያቄዎችን ለማሟላት ጥረት ማድረግ ይገባል፡፡


...

Nyar-Kanyada taught her grandchildren to make soft ugali to eat with stew. She showed them how to make coconut rice to eat with roast fish.

፡፡ወታደሩ ኃይቂረሃ  
 ቀጥሎ ወታደራዊነቱን ለመቀጠል ፡፡ህወደት ፡፡ህወደት ቀጥሎ ለመቀጠል

...


When it was dark they returned to the house for dinner. Before they could finish eating, they were falling asleep!



በሚቀጥለው ቀን አባታቸው ልጆቹን ከእያታቸው ጋር ትቷቸው ወደ ከተማ ተመለሱ።

...

The next day, the children's father drove back to the city leaving them with Nyar-Kanyada.



አዶንጎና አፒዮ እያታቸውን ቤት ውስጥ ስራ ያግዟቸው ነበር። ውሃ ይቀዳሉ፣ የማገዶ እንጨትም ይለቅማሉ። ዶሮዎች የጣሉትን እንቁላሎች ይሰበስባሉ፣ ቅጠላቅጠል ከአትክልት ስፍራው ይሰበስባሉ።

...

Odongo and Apiyo helped their grandmother with household chores. They fetched water and firewood. They collected eggs from the chickens and picked greens from the garden.